



- ልጅዎ የእድገት መዘግየት ወይም ልዩ ፍላጎቶች አሉት/አላት ብለው ያስባሉ?
- ልዩ ፍላጎቶች ያለው/ያላት ልጅዎ ተገቢ ልዩ የትምህርት አገልግሎቶች ያገኝ ይሆን ወይ ብለው ያስባሉ?
- ልዩ ፍላጎቶች ያለው/ያላት ልጅዎ አስፈላጊ ህክምናዎች እንዲያገኝ/እንድታገኝ ለማገዝ ስኮላርሹፖች እና የገንዘብ እርዳታዎች ይፈልጋሉ?
- ስለልጅዎ ጥብቅና መቆም መማር ይፈልጋሉ?
- ተግባራዊነትን የሚያጋሩ እና በጉዞ ላይ የሚደግፉ ሌሎች ወላጆችን ማግኘት ይፈልጋሉ ወይ?

የREACH ቤተሰቦች ማገዝ ይችላሉ!



ይገናኙን!

ቴሌፎን:- 214 533-0933

ኢሜይል:-

leahstesfa@gmail.com

www.reachfamilies.org

Dallas, Texas



የREACH ቤተሰቦች ግንኙነት ፕሮጀክት በገንዘብ የሚታገዘው በክፍል በTexas Council for Developmental Disabilities (የቴክሳስ የእድገት ስንክልናዎች ምክር ቤት) (TCDD) ነው። TCDD ገንዘብ የሚያገኘው ከUS Department of Health and Human Services, Administration on Intellectual and Developmental Disabilities (የዩኤስ የጤና እና የሰብአዊ አገልግሎቶች መምርያ፣ የአእምሮና የእድገት ስንክልና አስተዳደር)። \$9,903 (75%) የፌዴራል ገንዘቦች እና \$3,340 (25%) ከፌዴራላዊ ያልሆኑ ገንዘቦች።

የREACH ቤተሰቦች

Reaching East African Children & Families - የምስራቅ አፍሪቃን ልጆችና ቤተሰቦች ማግኘት



ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ልጆች የሚያሳድጉ ቤተሰቦች



www.reachfamilies.org

ማንነታችን...REACH ቤተሰቦች በዳላስ/ፎርትዎርዝ አካባቢ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆችን የሚያሳድጉ በአላማቸው የፀኑ ቤተሰቦች የድጋፍ ቡድን ነው። ቡድን ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ ቤተሰቦች ከምስራቅ አፍሪቃ የፈለሱ ናቸው። ቡድኑ የተመሰረተው ባንዲት ኦቲዝም ያላቸው ልጆች ያላት አንዲት ነርስ ነው።

ራእያችን

በህብረተሰባችን ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆችን ወደ ሚያሳድጉ ቤተሰቦች ለመድረስ እና እነሱን ለማጠናከር ልጆቻቸውንም የተሟላ እምቅ ችሎታቸውን እንዲጨብጡ ማገዝ።

አላማችን

- ለልጆቻቸው አገልግሎቶችና መገልገያዎች እንዲያግኙ ቤተሰቦችን ማስተማር፣ መደገፍና እና ማበረታታት
- ስለ ሰንክልና ላላቸው ልጆችና ቤተሰቦቻቸው በመቆም በማህበረሰባችን ውስጥ
- የልጆችንና የቤተሰቦቻቸውን ፍላጎቶች ለማግኘት ከአገልግሎ አቅራቢዎች፣ መምህራን፣ ጤና አቅራቢዎች እና ድርጅቶች ጋር አብሮ መስራት
- በማህበረሰባችን ውስጥ ስለ ኦቲዝም እና ሌሎች የእድገት ሰንክልናዎች ህዝባዊና ሙያዊ ንቃት ማዳበር



የምንሰራው

- ልዩ ፍላጎቶች ያላቸውን ልጆች የማስደግ የተለያዩ መስኮች ላይ ለቤተሰቦች በባህል የበለፀገ ድጋፍ ማቅረብ
- ቤተሰቦችን በጉዟቸው ማበረታታት
- ወርሀዊ ትምህርታዊ ክውንዎች በማስተናገድ ቤተሰቦችን በተለያዩ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች ማሳደጊያ መስኮች ማስተማር
- ውጤታማ በሆኑ መንገዶች ለልጆቻቸው እንዲቆሙ/እንዲከራከሩ ለምክራከርና ለመምራት ቤተሰቦችን ወደ ARD እና ሌሎች ድርጅቶች ማጅብ



- በቃል መረጃዎችን በመተርጎም እና ሰንዶችን በመተርጎም ቤተሰቦችን ማገዝ
- ቤተሰቦች ተፈላጊ ህክምናዎች፣ ጣልቃገብነቶች፣ እና መከር ለመድረስ/ለማግኘት ለማገዝ ህዝባዊ/የግል አቅራቢዎች ዝርዝር ማቅረብ
- ለተፈላጊ አገልግሎቶች የሚሆን ገዝብ ፍለጋ ላይ ቤተሰቦችን ማገዝ
- ቤተሰቦች አስፈላጊ የት/ቤት፣ የህክምና፣ እና ሌሎች ዘገባዎችን አደራጅተው እንዲንከባከቡ ማስተማር፣ በማህበረሰብ ክውነቶች በመሳተፍ ስለ ኦቲዝም እና ስለ ሌሎች የእድገት ሰንክልናዎች ንቃት ማዳበር።

ሌሎች ፕሮጀክቶች

እኛ ንቃት ለማዳበር እና ልዩ ፍላጎቶች ያላቸው ልጆችንና ቤተሰቦቻቸውን ለመደገፍ ከፕሮጀክቶች፣ ድርጅቶች፣ እና በኢትዮጵያና በኤርትራ ከሚገኙ ት/ቤቶች ጋር እንሻረካለን።

